



የፕሮ ሕዝብ 11/401/2006/ሕ-2
Ref No
ቀን 27/10/2006 ዓ.ም
Date

ለአንዳለትሬና ከተማ ልማት ቢሮ
ባህር ዳር :

ጉዳዩ:- በመስተዳድር ምክር ቤቱ የፀደቀ መመሪያ ስለመሰከር :

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሰኔ 20 ቀን 2006 ዓ/ም ባካሄደው የአፈ-ተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 25ኛው መደበኛ ስብሰባ ላይ በአማራ ብሔራዊ ክልል ለአክሲዮን ስብሰባ አባላት አታክልትና ዕድሜያዊ ልማት የሚውል የከተማ ሆነ የገጠር መሬት ተሰይቶ ስለሚከለልበት፣ ስለሚተዳደርበት፣ ለባለሀብቶች በምደባ ስለሚሰጥበትና በጥቅም ላይ ስለሚውልበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ ላይ ተወያይቶ ውጤት ማሳሰብ ይታወቃል፡፡

በመሆኑም በመስተዳድር ምክር ቤቱ ታይቶ የፀደቀው መመሪያ ከዚህ በኋላ ደብዳቤ ጋር አባሪ ተደርጎ የተላከ መሆኑን እያስታወቅሁ በዚህ መመሪያ ተግባራዊ እንዲደረግ እንደሚጠበቅ፡፡



ከሰላምታ ጋር
ሰናልድ አፃፃቢ ለሽግግር
ምክትል ርዕሰ መስተዳድር

ገልባጭ//

- ✧ ለርዕሰ መስተዳድሩ ቢሮ
- ✧ ለጽ/ቤቱ ኃላፊ
- ✧ ለአፈንዳፍ ውሳኔ/ዝግ/ና ሥር/የሰራ ሃይት

ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት

መመሪያ ቁጥር 17/2006 ዓ.ም

በአማራ ብሔራዊ ክልል ለኢክስፖርት አበባ፣ አትክልትና ዕጹ-ጣዕም ልማት የሚውል የከተማም ሆነ የገጠር መሬት ተለይቶ ስለሚከለልበት፣ ስለሚተዳደርበት፣ ለባለሀብቶች በምደባ ስለሚሰጥበትና በጥቅም ላይ ስለሚውልበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ

ባለሀብቶች በግልም ሆነ በጋራ ካፒታላቸውን ኢንቨስት አድርገው በትርፋማ እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሰማሩና በክልሉ ውስጥ እየተመዘገበ ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት ተጣይነት በማረጋገጥ ከድህነት ለመውጣት የሚሳረሩትን ጥረት በሰፊው እንዲያግዙ ምኞት ሁኔታዎችን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ለልማታዊ ባለሀብቶች ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠትና በተለይም በአትክልትና በዕጹ-ጣዕም ኢክስፖርት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለተሰማሩ ወይም ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የላቀ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋትና የድጋፍ አይነቶችን በውል ለይቶ ግልፅነት ባለው አስራር ገቢራዊ ማድረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

ቀደም ሲል የአበባ፣ የአትክልትና የዕጹ-ጣዕም ኢክስፖርት ልማትን በክልሉ ውስጥ ለማስፋፋት በማቀድ የተዘጋጁትንም ሆነ ወደፊት የሚዘጋጁትን የከተማም ሆነ የገጠር እርሻ መሬት ይዞታዎች ዘርፉን ከመደገፍ አኳያ ወጥነት ባለው መንገድ ማስተዳደርና በጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

ረር

ከዚህ ጋር በተያያዘ ዘርፉን በክልሉ ውስጥ ለማበረታታት እስካሁን ወጥቶ ሲሰራበት የቆየውን መመሪያ ቁጥር 33/2000 ዓ.ም በአዲስ መልክ የሚተካ ሆኖ በከተማ መሬት የሊዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዓ.ም፣ ክልሉ አሻሽሎ ባወጣው የሊዝ ይዞታ ማስተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 103/2004 ዓ.ም እና በገጠር መሬት አሰጣጥና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 11/2006 ዓ.ም ድንጋጌዎች ጋር የተጣጣሙ መመሪያ ማውጣትና በሰራ ላይ ማጥል ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

ዘርፉ በጠባዩ ምክንያት ከፍተኛ ግንባታዎች የሚከናወኑበት እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ጋር የተገናኙት የግንባታ ዲዛይን አፀዳደቅና የፈቃድ አሰጣጥ አገልግሎቶች በአግባቡና ደረጃውን በጠበቀ መንገድ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ማሻሻል በማስፈለጉ፤



የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ /58/ ንዑስ አንቀጽ /7/፣ በከተማ ቦታ ሊዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዓ.ም አንቀጽ /12/ ንዑስ አንቀጽ /1/ ፈደል ተራ ቁጥር "ለ" እና በተሻሻለው የከተማ መሬት ሊዝ ደብታ ማስተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 103/2004 ዓ.ም አንቀጽ /22/ ንዑስ አንቀጽ /2/ ድንጋጌዎች ስር በተመለከተ ሥልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ "ለኢክስፖርት የሚውል አበባ፣ አትክልትና ዕጹጣዕም ልማት ቦታ አከላለል፣ አስተዳደር፣ አመዳደብና አጠቃቀም ክልል መስተዳድር ምክር ቤት መመሪያ ቁጥር 17/2006 ዓ.ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሊላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

- 1) ባለሀብት ማለት በአበባ፣ አትክልትና፣ ዕጹጣዕም ልማት የተሰማራ/ የሚሰማራ ማንኛውም ግለሰብ፣ የልማት ድርጅት፣ ወብረት ሰራ ማህበራት፣ በንግድ ህግ የተደራጁ ልዩ ልዩ ማህበራትን ማለት ነው፡፡
- 2) "ከሊዝ ወይም ከኪራይ ነፃ ማድረግ" ማለት ለኢክስፖርት የሚውል አበባ አትክልትና ዕጹጣዕም ልማት ላይ የተሰማራ ባለሀብት መሬት በሊዝ ወይም በኪራይ ከወሰደበት ጊዜ ጀምሮ በሊዝ/ኪራይ ዘመኑ የሚከፈለውን ዓመታዊ ክፍያ ሳይክፍል በነጻ እንዲጠቀምበት መፍቀድ ማለት ነው፡፡
- 3) "ማበረታቻ" ማለት በክልሉ ውስጥ የአበባ፣ የአትክልትና፣ የዕጹጣዕም ልማትን ለማጥፋት ይቻል ዘንድ በዘርፉ ለተሰማሩ የግል ባለሀብቶች የተፈቀዱትንና በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ በመንግስት ወጭ የሚሸፈኑትን ልዩ ልዩ ጥቅሞች ያጠቃልላል፡፡
- 4) "ዕጹጣዕም" ማለት ለኢክስፖርት ገበያ የሚመረቱትንና ለመዓዛማ ዘይት፣ ለቅባት፣ ለሸቶና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች የሚውሉትን ቋሚ ያልሆኑ ዕጽዋት ያጠቃልላል፡፡
- 5) "የኪራይ ዘመን" ማለት መሬትን በሊዝ ውል አማካኝነት ተከራይቶ ለመጠቀም የሚቻልበት የጊዜ ገደብ ነው፡፡



- 6) "የአውታረኞች ስርዓት" ማለት የግል ባለቤቶች ተጨማሪ የግብርና ምርት ፍላጎት በፕራቸው ይህንን በአርሶአደሮች ማሣሪያ ተዋውለው የሚያስመርቱበት እና ውጤቱን የሚረከቡበት የአሠራር ሥርዓት ነው።

3. ስለ መመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በክልሉ ውስጥ በየትኛውም የከተማ ወይም የገጠር አካባቢ ለኢክስፖርት ገበያ በሚውል የአበባ፣የአትክልትና የዕጽ-ጣዕም ልማት ለታተዱና ከ75 በመቶ በላይ የሚሆኑትን ምርታቸውን ወደ ውጭ ለሚልኩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

ለአበባ፣ለአትክልትና ለዕጽ-ጣዕም ልማት የሚውሉ ቦታዎችን ለይቶ

በፕላን ስለማካተትና ስለማስተዳደር

4. በከተማም ሆነ በገጠር ስለሚደረግ የመሬት ዝግጅትና ልማት

- 1) በከተማ ክልል ለአበባ፣ ለአትክልትና ለዕጽ-ጣዕም ልማት የሚውሉ የእርሻ ኢንቨስትመንት መሬቶች በዚህ መመሪያ መሰረት በሚካሄድ ጥናት እየተለዩ አግባብ ባለው ከተማ መሪ ፕላን ውስጥ መመላከት ይኖርባቸዋል።ከተሞችን በሚያዋስኑ የገጠር ስፍራዎችም ለአበባ ለአትክልትና ለዕጽ-ጣዕም ልማት የሚውሉ ተጨማሪ መሬት እንደአስፈላጊነቱ እንዲከለል ይደረጋል።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ስር በተደነገገው መመሪያ በከተማው ፕላን ላይ የተመለከቱት መሬቶችም ሆኑ የገጠር መሬቶች ለዚህ ልማት በሚፈለጉበት ጊዜ ጥያቄው የቀረበለት የአካባቢው አስተዳደር መሬቱን ከ3ኛ ወገኖች ነጻ በማድረግና ተዝቢውን መሰረተ ልማት በማሟላት ለአገልግሎት ዝግጁ የማድረግ ሀላፊነት ይኖርበታል።

5. ስለ መሬት አሰጣጥና የማወዳደሪያ መስፈርቶች

- 1) ለኢክስፖርት ገበያ ለሚቀርብ አበባ፣ አትክልትና ለዕጽ-ጣዕም ልማት የሚውል መሬት አሰጣጥን በተመለከተ ባለቤቶች የሚያቀርቡት የልማት እቅድና የፕሮጀክት ሰነድ እየተገመገመ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቀርቦ ውሳኔ ይሰጥበታል።
- 2) መሬቱ የሚሰጠው በምደባ ሲሆን የማወዳደሪያ መስፈርቶችም ከዚህ በታች የተመለከቱት ይሆናሉ።

ሀ. የካፒታል አትም _____

30%



ለ. በዋርቲካልቸር ኤክስፖርት ልማት ዘርፍ የተገኘ ልምድ _____ 15%

ሐ. የአመራራት/የአሠራርና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደረጃ _____ 20%

መ. የገበያ ክህሎት/ ክውቂ አገር ተረካቢ ጋር የተፈፀመ የቅድሚያ ስምምነት መኖር/ ያለመኖሩ/ _____ 5%

ሠ. ለሰራተኞች የተመቻቸ ሁኔታ የሰጠው/የሚሰጠው የተለየ ትኩረት መኖር/ አለመኖሩ/ _____ 10%

ረ. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱ የአካባቢውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን /ያለመሆኑ/ _____ 15%

ሰ. ፕሮጀክቱ ለተፈጥሮ ሀብት ልማትና አካባቢ እንክብካቤ የሚኖረው አስተዋጽኦ _____ 5%

3) በአበባ፣ በአትክልትና በዕጽ-ጣዕም ልማት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ጥያቄ ያቀረበ ማንኛውም ባለሀብት ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀፅ /2/ ድንጋጌ ስር ከተጠቀሱት የማወዳደሪያ መስፈርቶች መካከል በፊደል ተራ ቁጥሮች “መ”፣ “ሠ”፣ “ረ” ፣ “ሰ” ስር የሰፈሩትን ለጊዜው ያላሟላ ከሆነ እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች መሬቱ ከሚሰጥበት ቀን ጀምሮ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚያሟላ በጽሑፍ ግዴታ እንዲገባ ከተደረገ በኋላ በውድድሩ የመሳተፍ መብቱ ይጠበቅለታል፡፡

ክፍል ሶስት

በአበባ፣አትክልትና ዕጽ-ጣዕም ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች በመንግስት

ሰላሚሰጡ ድጋፎችና የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች

6. የተዘጋጀ የእርሻ መሬት ከሊዝ/ ኪራይ ነፃ እድርጉ ስለመሰጠት

1) በዚህ መመሪያ መሠረት ለኤክስፖርት ገበያ የሚውል አበባ፣አትክልት ወይም ዕጽ-ጣዕም እንዲያለሙበት ተፈትዶ ከተሰጣቸው አጠቃላይ መሬት ውስጥ ቢያንስ 25 በመቶ የሚሆነውን ስፍራ በግሪን ሀውስ የሚያለሙና ከተመረተው ውስጥ ቢያንስ 75 በመቶ የሚሆነውን ለውጭ ገበያ የሚያቀርቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ያሏቸው ባለሀብቶች መሬት በነጻ ያገኛሉ፡፡

2) ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀፅ /1/ ስር የተፃፈው ድንጋጌ ቢኖርም ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከ51-75 በመቶ የሚሆነውን ምርታቸውን ኢክስፖርት የሚያደርጉ ባለሀብቶች ለአንድ አመት ተኩል ያህል ጊዜ ብቻ የአካባቢውን የመሬት ሊዝ ዋጋ ወይም ኪራይ 50 በመቶ እየከፈሉ እንዲሰሩ ይደረጋል። ነገር ግን ፕሮጀክቶች



ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ምርታቸውን ከ75 በመቶ በላይ ኤክስፖርት ማድረግ የማይችሉ ከዞን የተረከቡትን መሬት ለመንግስት እንዲመልሱ ይደረጋል። ምርታቸውን ከ50 በመቶ በታች ኤክስፖርት የሚያደርጉ ባለቤቶች ለአንድ አመት ብቻ የመሬት የሊዝ ዋጋ ወይም ኪራይ ከፍለው እንዲሰሩ ተደርጎ ከአመት በኋላ የኤክስፖርት መጠናቸውን 75 በመቶ በላይ ማሳደግ ያልቻሉ ባለቤቶች መሬቱን ለመንግስት ገቢ እንዲያደርጉ ይደረጋል።

7. ስለመሠረተ ልማት አቅርቦት

- 1) አግባብ ካላቸው የፌዴራል መንግስት ተቋማት ጋር አስቀድሞ በሚደረግ ስምምነት ለአባባ፣ አትክልትና ዕጽ-ጣዕም ልማት በተከለሉ የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት ይዞታዎች የእርሻ መሬቱ እስከሚገኝበት ስፍራ ድረስ ለማልማት የሚያስችል የኤሌክትሪክ ሀይል መስመር እንዲዘረጋ ይደረጋል፤
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ/1/ ስር በተደነገገው መሠረት የኤሌክትሪክ ሃይል መስመር የተዘረጋለት ባለ ፕሮጀክት በመረጠው የኤሌክትሪክ አጠቃቀም ዲሳይን መሰረት ለአገልግሎቱ የሚያስፈልገው ትራንስፎርመር በክልሉ መንግስት ወቅቱ ይተርጋል፤
- 3) ለኤክስፖርት ገበያ የታለሙት እነዚህ ምርቶች የሚመረቱባቸው የእርሻ መሬቶች በክልሉ መንግስት ወቅቱ ክረምት ከበጋ የሚያገናኝ እና ለተፈላጊው አገልግሎት ተደራሽ የሚያደርግ የገጠር መንገድ ይዘረጋላቸዋል፤
- 4) እነዚህ የእርሻ መሬቶች በውሀ አቅርቦት ረገድ ለልማቱ እውን መሆን ጥልቅ የውሀ ጉድጓድ የሚያስፈልጋቸው ሆኖ ሲገኝ በክልሉ መንግስት ወቅቱ እስከ 50 ሄክታር ለሚደርስ መሬት አንድ ጥልቅ የውሀ ጉድጓድና ከዚያ በላይ ለሚሰሩ መሬት ደግሞ 2 ጥልቅ ጉድጓዶች ይቆፈሩላቸዋል፤
- 5) የክርስ ምድር ውሀ በሌለባቸው አካባቢዎች ባለቤቱና የክልሉ መንግስት በሚያደርጉት የጋራ ስምምነት የመስኖ ውሀ የሚቀርብበት ሁኔታ ይመቻቻል።

8. ስለ መሬት ኪራይ ውል ዘመን

- 1) ለአባባ፣ አትክልትና ዕጽ-ጣዕም ልማት በገጠርም ሆነ በከተማ አካባቢ የተዘጋጁትን የእርሻ መሬቶች በሚመለከት የግል ባለቤቶች ከመንግስት ጋር የሚያደርጉት የሊዝ ወይም የኪራይ ውል ዘመን ከፍተኛው ጣሪያ 30 ዓመት ይሆናል።



9. የግንባታ ዲዛይን ስለማጽደቅ

- 1) በከተማ ክልል ውስጥ በአባባ፣አትክልትና ዕጽ-ጣዕም ኤክስፖርት ኢንቨስትመንት ቦተሰማሩ ባለሀብቶች በኩል የሚቀርበው የግንባታ ዲዛይን መሬቱ በሚገኝበት ከተማ አስተዳደር አማካኝነት እንዲጸድቅና ቋሚ ካርታም ሆነ የግንባታ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ይደረጋል፤
- 2) ባለሀብቶቹ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩት በገጠር አካባቢ ሲሆን ለፕሮጀክቱ ግንባታ የሚቀርቡት ዲዛይን ተመርምሮ የሚያደርጉት ሆነ የኮንስትራክሽን ፈቃድና የይዞታ ካርታ የሚወጠው እንደተገቢነቱ በአቅራቢያው በሚገኘው የዞን ወይም የከተማ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት መምሪያ፣ ዋና ጽ/ቤት ወይም ማዘጋጃ ቤት ሲሆን ይህም የሚከናወነው የእርሻ መሬቱን በሚያስተዳድረው አካል በሚሠጥ የውክልና ሰልጣን ታግዞ ይሆናል፤
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገለጸው ቢኖርም የግንባታው የቋሚነት ዘመን በመሬቱ የሊዝ ወይም የኪራይ ዘመን የጊዜ ገደብ ልክ መሰረት ይሆናል፤

10. ጥራት ያለውና ቀልጣፋ አገልግሎት ስለመስጠት

ባለሀብቶች ከፈቃድ በፊትም ሆነ በኋላ ለሚቀርቡት ማናቸውም አይነት ኢንቨስትመንት ነክ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥያቄ ጉዳዩ በቅርብ የሚመለከታቸውና በየደረጃው የሚገኙ የኢንቨስትመንት አገልግሎት ሰጪ መ/ቤቶች ጥራት ያለውና የተቀላጠፈ ምላሽ የመስጠት ሀላፊነት ይኖርባቸዋል፤ ለዚህም ይረዳ ዘንድ አስተድሞ በተቀመጠ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ መሠረት ለዘርፉ ደንቦች ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል፤

11. የአውትግሮዎር አሠራርን ስለማስተባበር

የአባባ፣ የአትክልትና የዕጽ-ጣዕም ኤክስፖርት ምርቶችን በሚፈለገው መጠን ለማምረትና ከዚህ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የክልሉ መንግስትና የአካባቢው ሀብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ይቻል ዘንድ በሚዘጋጁ መሬቶች ብቻ የሚጠበቀውን ውጤት ማምጣት እንደማይቻል ታውቆ የተጠቀሰውን ምርት በተለይም አትክልትና ዕጽ-ጣዕም በአርሶ አደሩ ማሳ እንዲመረት ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል፤ ይህንኑ መሰረት በማድረግ ባለሀብቱና አርሶ አደሩ በአውትግሮዎር ስልት ይተሳሰራሉ፤ የክልሉ ንግድ ቢሮ ዙሉኑን አካላት የማስተሳሰሩን ተግባር በሀላፊነት ይዞ ያከናውናል፤ የክልሉ ግብርና ቢሮም ለአርሶ አደሩ ስልጠና የመስጠትና ግብንት የማትረብ ተግባሩን ያከናውናል፤



12. ስለጥናትና ምርምር ድጋፍ

በአበባ፣ አትክልትና ዕጽ-ጣዕም ምርቶች ላይ የሙከራና የምርምር ተግባራትን በማከናወን ባለሃብቶች ከውጤቱ ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንድ የክልሉ ግብርና ምርምር ተቋም ሊላው ቁልፍ ባለድርሻ ሆኖ ይሰራል፡፡

13. ስለሀገር ውስጥና የውጭ አገር ድጋፍ ሰጭ ድርጅቶች

የአበባ፣ የአትክልትና የዕጽ-ጣዕም ምርቶች አመራረትና ኤክስፖርት አደራረግን በተመለከተ በአውትግሮምር ስልት የሚያስሙትን አምራች አርሶ አደሮች በቁጥቁስ፣ በብድር አቅርቦት፣ በገንዘብ ድጋፍና በሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች የሚደግፉ የሀገር ውስጥና የውጭ ድርጅቶች በሀገሪቱ ህግ መሰረት ወደ ክልሉ እንዲገቡና የተጠቀሱትን አገልግሎቶች እንዲሰጡ የክልሉ የበላይ አመራር ተፈላጊውን ጥረት ያደርጋል፡፡

14. ልዩ ክትትልና ድጋፍ

ጉዳዩ በተጥታ የሚመለከታቸው መ/ቤቶች ከሚያከናውኗቸው መደበኛ የክትትልና ድጋፍ ተግባራት በተጨማሪ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በትግበራ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን በየጊዜው ለመከታተል እና ለማበረታታት ያመቻቸው ዘንድ ወቅታዊና ተከታታይነት ያላቸውን የመስክ ጉብኝቶች ያካሂዳል፡፡

15. ስለ ባለሀብቱ ግዴታዎች

- 1) ባለሀብቶች በዚህ ክፍል ውስጥ የተመለከቱትን ልዩ ልዩ ድጋፎችና ማበረታቻዎች በአግባቡ ካገኙ በኋላ በውላቸው መሠረት በመጀመሪያ የ3 ወር ጊዜ ውስጥ ስራ መጀመር አለባቸው፡፡
- 2) ይህ ማይሆን የቀረ እንደሆነ በመጀመሪያው የ6 ወር ጊዜ ውስጥ የአንደኛ ደረጃ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ኩባኝታዎች በኋላ ተመክረው ወደ ስራ እንዲገቡ ይበረታታሉ፡፡
- 3) ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /2/ ስር በተደነገገው መሠረት የተሠጣቸው ማስጠንቀቂያና ምክር በቂ ሆኖ አንዳች አይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያላገዩ ባለሀብቶች መራቱን በወሰዱ በ9ኛው ወር እንዲነጠቁ ይደረጋል፡፡



ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

16. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሠውነት መብት የተሰጠው አካል ለዚህ መመሪያ መሰራተኝነት የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

17. ስለተሻሻሉና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው መመሪያዎች

- 1) ቀደም ሲል በዘርፉ ልማት ማበረታቻ እንዲያገለግል የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣው መመሪያ ቁጥር 33/2000 ዓ.ም ተሸር በዚህ መመሪያ ተተክሏል፡፡
- 2) ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሌላ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ መመሪያ ውስጥ በተመለከቱት የአበባ፣ የአትክልትና የዕጹጣዕም ልማት ቦታ አካላል፤ እስተዳደር አመዳደብና አጠቃቀም ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

18. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተመርምሮ ከፀደቀበት ክስኔ 30 ቀን 2006 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ባህር ዳር

ሰኔ 30 ቀን 2006 ዓ.ም

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት

